

አቶ ዘርአይ አስገዶም በሙስና ተነከሩ

ከላይ በርእሱ የገለፅኩት ሰውዬ ከ1968ዓ.ም ጀምሮው እስከ ውድቀት ስርአት ደርግ በህወሓት ተሠልፈው ደርግ ከጠፋበት ግዜ ከተራ ታጋይ እስከ ማ/ኮሚቴ ስልጣን በመያዝ እንደታገሉና ቀጥሎም የመቀሌ ከተማ ከንቲባ ነበሩ። ቆይታውም ለተወሰነ ግዜ ተንሳፍፈው ከቆዩ በኋላ በጠ/ሚኒስቴር ቢሮ ልዩ ተላላኪ በመሆን የአናሳ ብሄረሰቦች እንደ አፋር፣ ጋንቤላ፣ ቤንሻንጉል፣ ሱማሌ ጉዳይ አስፈጻሚና አማካሪ ሆነው ሰርተዋል። በአንድ ወቅትም የደቡብ ትግራይ (ማይጨው) ዞን አስተዳዳሪ ነበሩ። በአሁኑ ግዜ የኢትዮጵያ ሬድዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ናቸው። አቶ ዘርአይ አስገዶም ከታገሉበት ቀን ጀምረው እስከአሁን የህወሓት ማ/ኮሚቴ ፍፁም ተላላኪና በተለያዩ መድረኮች ለህወሓት ማ/ኮሚቴ ወክለው ብዙ ታጋዮችና ህዝቦች እንደጉዳዩ ንደኞቻቸው ይናገራሉ። አቶ ዘርአይ የህወሓት ማ/ኮሚቴ በተለይ ጠ/ሚኒስቴር መለስ ዜናዊ ቢፈልጉ ስልጣናቸው በመንጠቅ ታች ይጥላችኋል ቢፈልጉ ላይ ይሠቅላችኋል ቢፈልጉ ሰላይ ያደርጋችኋል። በተለይ በ1993 ዓ.ም የህወሓት ማ/ኮሚቴ መሰንጠቅ ወቅት ለነዛ ተገንጥለው ለወጡት ፤ ማ/ኮሚቴ በአቶ መለስ የተሰጣቸው መምቻ በትርፎ በመቀበል በተለያዩ መድረኮች በመቀጥቀጥ የአቶ መለስ ታማኝነታቸውን አረጋገጡ። ከዚያ በኋላ አቶ ዘርአይ የሆነ ስህተት ቢፈፀሙ የአገሪቱ ሃብት ሲበዘብዙ፣ ከማበረታታት ውጭ ተው ብሎቻቸው አያውቁም።

የአቶ ዘርአይ አስገዶም የ35 አመት ጉዛቸው ላይ የተዘረዘረው ሆኖ የዚህ ፅሁፍ ዋና ርእስ አቶ ዘርአይ በሙስና ተነከሩ የሚል ስለሆነ፣ እንዴት በሙስና ተነከሩ ለሚለው አንድ በአንድ ለመዘርዘር እጥክራለሁ።

1. የአናሳ ብሄረሰቦች፣ የጠ/ሚኒስቴር ተወካይ ሆነው በሚያስተባብሩበት ከሶማሌ፣ ከአፋር፣ ከቤንሻንጉልና ጋንቤላ ክልሎች ወዘተ. ጉዳይ ለማስፈፀምና፣ የባከነ ባጀት እንዲደብቁላቸው በብዙ ሚልዮን የሚቆጠር ከሚሰጣቸው የክልሉ ባጀት ይሰጣቸው እንደነበርና ያ ገንዘብ በአቶ ዘርአይ አስገዶም ሚስት እህት ወየዘሮ ርሻን በባንክና በተለያዩ ቦታዎች፣ በውጭ አገር እንደሚቀመጥ ይነገራል። አቶ ዘርአይ አስገዶም በተለይ ከሶማሌ ክልል ባለስልጣናት ልዩ ግንኙነት ስለነበራቸው ከመሪዎች በመስማማት ብዙ የአሜሪካ ዶላር በውጭ እንደሚያስቀምጡ ይነገራል።

2. አቶ ዘርአይ የቤንሻንጉል ክልል አስተዳደር ያረጋል አይሸሹ፣ የክልሉ ገንዘብ ጉቦ ከመስጠት፣ በተጨማሪ 10000 ሜትር ካሬ። የከተማ መሬት ለዘመናዊ ሆቴልና መናፈሻ ሊሰሩበት በወይዘሮ ርሻን ስም ተቀብለው በእንጨት ግድግዳ ቤቶች ሰርተው ምንም ወጭ ያላወጡበት መሬትና ቤት በሚልዮኖች ብር ተሸጧል።

3. በጋንቤላ ክልል በከተማው ሰንተር ከፍተኛ ባለስልጣናት የሚዝናኑበት ሰፊ ቦታ በነፃ ያለ ሊዝ ዋጋ ተሰጥቷቸው ባለ 4ኮከብ ሆቴል መስርያ ተብሎ 10000ኩንታል ከመቀሌ 10000ኩንታል ከሙገር ሲሚንቶ ወስደው 60% መቀሌና አ.አ ሸጠው ከአንድ ኩንታል እስከ 210

ብር አትርፈው ሸጠውታል።አሁንም በዚህ በጋንቤላ ሆቴሉ ባለ 5ኮከብ ለማድረስ ብዙ ህንፃዎች ለመስራት ለዚህ ተብሎ ከመቀሌ 20000 ኩንታል ሲሚንቶ በአቶ መንግስቱ ይትባረክ ተሰጥቷቸው ሃያ ሺውን ለኩንታል 195 ብር የተገዛው 205 አትርፈው ሸጠውታል።ከመገርም 5000 ኩንታል ወስደው ህንፃዎች እየሰሩ ናቸው።

4.አቶ ዘርአይ በዚህ በጋንቤላ ሰፊ የጥጥ የእርሻ መሬት ተሰጥቷቸው በየአመቱ በሚልዮን የሚቆጠር ሃብት አካብተዋል።አቶ ዘርአይ በአዲስ አበባም በሚሰታቸው በራሳቸውና ወይዘሮ ርሻን ስም ህንፃዎች እንዳላቸው በተጨማሪም ተረጋግጧል።

አቶ ዘርአይ ለአቶመንግስቱ ይትባረክ ለህወሓት አባልነት መልምለው በጠ/ሚኒስቴር መለስ ወደ ህወሓት ማ/ኮሚቴነት እንዲሾሙ አድርጓል።አቶ መንግስቱ ይትባረክም የባለውለታቸው አቶ ዘርአይ አስገዶም ብድር ለመመለስ የመሰበ ሲሚንቶ ፋብሪካ የቦርድ ሊቀመንበርነት ስንጣናቸው ተጠቅመው የመሰበ ሲሚንቶ እየዘቁ በአቶ ዘርአይም በአማቻቸውም ወይዘሮ ርሻን ስም በ10 ሺዎች ኩንታል የሚቆጠር በመስጠት አቶ ዘርአይ በ10 ሚልዮኖች ብር ባለቤት እንዲሆኑ አድርጓል።ይህ ጥያቄ የህዝብ ምላሽ ይሆናል።

ባለስልጣኖች በሙሴናን የመነከር ጉዳይ የአቶ ዘርአይ አስገዶም እንደምሳሌ እንጥቀስው እንጂ እንደ አቶ ወንድወሰን ከበደ በሚሰታቸው ስምና በንደኞቻቸው ስም ሚሌነር መሆናቸው፤እንደ አቶ አርከበ ዕቁባይ በሚሰታቸውና በንደኞቻቸው ስም በመቶዎች ሚልዮኖች ሃብት እንዳላቸው፤ሌሎች የኢህአዴግ አመራሮች እንደ አቶ ግርማ ብሩ ፣አቶ ሰዩም መስፍን ሌሎች ሚኒስትሮች ጄነራሎች የአገሪቱ ሃብትና የከተማ መሬት እየወረሩ እንደሆኑ ህዝብ የሚመለከተው ያለው ነው።

ይህን ካልኩ አገራችን ምን እየሆነች ነው? ወዴትስ እየወሰዳት ነው?ጠ/ሚኒስቴሩ በትክክል ሙስና ለማጥፋት ከምንጩ ለማድረቅ ቁርጠኛ ከሆኑ ከራሳቸው ቤት ወይዘሮ አዜብ መስፍን ጀምሮ መዋቅራቸው ለምን አያጣሩም።ከታች ኪራይ ሰብሳቢ እየተባለ በቀበሌ፣በወረዳ፣በዞን ግንዛቤ አስጨበጥኩ ማለቱ ፋይዳው ምንድን ነው?ችግሩ ግን ጠ/ሚኒስቴር ቁርጠኛ እርምጃ ሊወስዱ ከሆነ ቀኝ እጃቸው ለግራ፣ግራ እጃቸው ለቀኝ እጃቸው መቁረጥ ስለሆነ ሊጨክኑ አልቻሉም።ግን ደግሞ 80 ሚልዮን የኢትዮጵያ ህዝብ በትእግስት ትእዛብቱን እያሳረፈ ነው።

እግዚአብሔር ምህረቱን ይሰጠን!

ከድምፁ ይቆምላቸው ኑ ጋንቤላ

